

✎ Ursula Natula
📧 Vusi Malindi
📄 Mezemir Girma
😊 amharisk
|| nivå 2



0-43

Barnebøker for Norge

barnebok.no

0-43

Skrevet av: Ursula Natula
Illustrert av: Vusi Malindi
Oversatt av: Mezemir Girma

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge (barnebok.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no>



መንደሪ ብዙ ችግር ነበረባት። ውሃ ከቦኖ ለመቅዳት ረጅም ሰልፍ እንሰለፍ ነበር።

::ጋህሊ

ቂሁሠሊሂ ሁጫጫ ለሊሠሁጫጫ ቁጫሁ ቁጫሁሁ





ሌባ ፍራቻ ቤቶቻችንን በጊዜ እንዘጋ ነበር።




ሁላችንም በአንድ ድምጽ «ህይወታችንን መቀየር ይኖርብናል» በማለት ጮህን። ከዚያ ቀን ጀምረን ችግሮቻችንን ለመፍታት አብረን እንሰራ ጀመር።


ገሰ ልጆች ትምህርታቸውን ያቆርጡ ነበር።



እንቅስቃሴ ለማድረግ

ሌሎችን ጥያቄ ያደረጉት ለሌሎች ጥያቄ





ወጣት ሴቶች በሌሎች መንደሮች ውስጥ በሰራተኝነት ያገለግሉ ነበር።




አንዲት ሴትዮም «ሴቶቹ ከኔ ጋር አህል መዝራት ላይ መሰማራት ይችላሉ» አሉ።

::ጋሁሊ ላሌላጊጅ ጾህ ካሬ ወህሀ ሐሌጾ ቋላላ
፤ላውህ ኃዘፊ ኃጾህፊሀ ቋጾላ ቋጾገወ ቋህሬሌ




::ገሊኃተ ላህ <<ብህኔገሂ ትኔሄሬሀ ጻሂ>> ሬጁ
ቶወኔ ቶወኔ ትረፊህፊ ወሠወወቀተፊ ጾህ ጾሊ





ነፋስ በነፈሰ ቁጥር ቆሻሻ ወረቀት በየአጥሩና በየዛፉ ላይ ይንጠለጠል ነበር።



አባቴ ተነስቶ «እነዚህን ችግሮቻችንን ለመፍታት በጋራ መስራት ይኖርብናል» አለ።

፡፡ጋሀሊ ውቋሠጋቋጽ
ቋጭጋሆ ሃሠተፅ ቶሃጽሊ ቆቆረሠሀ ረቋሪሃ



፡፡ጋወጃ ሠጠኛፅ
ወሠጠቀተ ጋሃ ጸዘ ቀሃቶ ጸረሃሀ ቋሪሃ





አንድ ቀን ውሃው ቆመና የውሃ መያዣዎቻችን ባዶ ቀሩ።



አባቴ ሰዎች በመንደር ስብሰባ ላይ እንዲገኙ ለመቀስቀስ ከቤት ቤት ዞረ።